

6 עולות וְעֹלֹתֶיךָ
 የሚቀጠል -በ-ላይ
 ገደብ -እና-ወጣ
 ስጦታ አምላክ
 ገደብ አግዚአብሔር
 ገደብ መሠዊድ
 ገደብ ()
 ገደብ -እና-ሠራ
 ገደብ ተሙላል
 ገደብ ድንጋዮችን
 H0430 H3068 H3068 H4196 H0853 H1129 H8003 H0068

ገደብ ገደብ
 አምላክ አግዚአብሔር
 H0430 H3068

ካልተጠረጠም ድንጋይ የአምላክህን የአግዚአብሔርን መሠዊድ ሥራ፤ ለአምላክም ለአግዚአብሔር የሚቀጠለውን መሥዋዕትህን አቅርብበት፤

7 ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ
 አምላክ አግዚአብሔር ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ
 H0430 H3068 H6440 H8055 H8033 H0398 H8002 H2076

የደህንነትም መሥዋዕት ሠቀበት፡ በዚያም ብላ፤ በአምላክህም በአግዚአብሔር ፊት ደስ ይበልህ።

8 ገደብ
 ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ
 H3190 H0874 H2063 H8451 H1697 H3605 H0853 H0068 H3789

የዚህንም ሕግ ቃሎች ሁሉ የተገለጠ አድርገህ በድንጋዮቹ ላይ ጻፍ።

9 ገደብ
 ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ
 H3478 H8085 H5535 H0559 H3478 H3605 H0413 H3881 H3548 H4872 H1696

ገደብ
 አምላክ አግዚአብሔር ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ
 H0430 H3068 H1961 H2088 H3117

መሆኑን ለሥዊድን ስህናት ለአስራሌል ሁሉ እንዲህ ብለው ተናገሩ። እስራሌል ሆይ፡ ዝም ብላችሁ አድምጡ፤ ዛሬ የአምላክህን የአግዚአብሔር ሕዝብ ሆነሃል።

10 ገደብ
 ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ
 H0595 H2706 H0853 H4687 H0853 H0430 H3068 H0805

ገደብ
 ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ
 H3117 H6680

ለአምላክህም ለአግዚአብሔር ቃል ታዘዝ፡ ዛሬም የማዘዝህን ትእዛዝን ሥርዓትን አድርግ።

11 ገደብ
 ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ
 H0559 H1931 H3117 H0853 H4872 H6680

መሆኑም በዚያን ቀን እንዲህ ብሎ ሕዝቡን አዘዘ።

12 ገደብ
 ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ
 H0853 H1630 H2022 H0853 H1288 H5975 H0428

ገደብ
 ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ ገደብ
 H1144 H3130 H3485 H3063 H3878 H8095 H3383

የርዳናስን በተሻገራችሁ ጊዜ ሕዝቡን ይባርኩ ዘንድ እነዚህ፡ ስምዖን ለዊ ይሁዳና ይሳኮር የሴፍና ብንጻም፡ በገሪዛን ተራራ ላይ ይቋሙ።

וַיִּבְרָא	וַיִּשָּׂא	וַיִּבְרָא	וַיִּבְרָא	וַיִּבְרָא	וַיִּבְרָא	וַיִּבְרָא	וַיִּבְרָא	וַיִּבְרָא	13
-እና-ዘቡሎ	-እና-እሴር	ጋድ	ሮቤል	Ebal	ተራራ	-ያ-እርግማን	-በ-ላይ--በ-ላይ	የሕግ ስጦት	-እና-እነዚህ
H2074	H0836	H1410	H7205		H2022	H7045		H5975	H0428

וַיִּבְרָא	וַיִּבְרָא
-እና-እነዚህ	ዳን
H5321	H1835

ይረገሙም ዘንድ እነዚህ፡ ሮቤልና ጋድ እሴርና ዘቡሎን ዳንና ንፍታሌም፡ በጌባል ተራራ ላይ ይቋሙ።

ו	ጋ	ק	י	א	כ	ל	ו	ה	ו	14
§	hፍ-አደረገ	ድምፅ	እስራኤል	ሰው	ሁሉ	-ለ--ወደ	-እና-በሉት	-ያ-ሌዋዊ	-እና--መለስ	
			H3478	H0376	H3605	H0413	H0559	H3881		

ሌዋዊያንም ከፍ ባለች ድምፅ ለእስራኤል ሰዎች ሁሉ እንዲህ ብለው ይናገራሉ።

ו	ה	ו	ו	ו	ו	ו	ו	ו	15
እጅ-የ	ሥራ-የ	እግዚአብሔር	ርኩሳት	ወይም-molten-image	idol	አደረገ	ያ	-ያ-ሰው	ርጉም
H3027	H4639	H3068	H8441		H6459			H0376	H0779

ו	ጋ	ו	ו	כ	ו	ב	ו	ו
§	አሜን	-እና-በሉት	-ያ-ሕዝብ	ሁሉ	-እና--እና-መለስ	in-secret	-እና-አስቀመጠ	craftsman
	H0543	H0559		H3605				H2796

በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠለ የሠራተኛ እጅ ሥራን የተቀረጸ ወይም ቀልጠ የተሠራ ምስልን የሚያደርግ፡ በስውርም የሚያቆመው ሰው ርጉም ይሁን፤ ሕዝቡም ሁሉ መልሰው አሜን ይላሉ።

ו	ጋ	ו	כ	ו	ו	ו	ו	ו	16
§	አሜን	-ያ-ሕዝብ	ሁሉ	-እና-ይላል	-እና-እናት	አባቱ	አንድ-dishonoring	ርጉም	
	H0543		H3605	H0559	H0517	H0001	H7034	H0779	

አባቱን ወይም እናቱን የሚያቃልል ርጉም ይሁን፤ ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ።

ו	ጋ	ו	כ	ו	ו	ו	ו	ו	17
§	አሜን	-ያ-ሕዝብ	ሁሉ	-እና-ይላል	ባልገጅራው	ድንበር	አንድ-moving	ርጉም	
	H0543		H3605	H0559	H7453	H1366	H5253	H0779	

የባልገጅራውን የድንበር ምልክት የሚገፋ ርጉም ይሁን፤ ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ።

ו	ጋ	ו	כ	ו	ו	ו	ו	ו	18
§	አሜን	-ያ-ሕዝብ	ሁሉ	-እና-ይላል	መንገድ	ዕውር	አንድ-misleading	ርጉም	
	H0543		H3605	H0559	H1870	H5787	H7686	H0779	

ዕውሩን ከመንገድ ፈቀቅ የሚያደርግ ርጉም ይሁን፤ ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ።

ו	ጋ	ו	כ	ו	ו	ו	ו	ו	19
§	አሜን	-ያ-ሕዝብ	ሁሉ	-እና-ይላል	-እና-መበለት	orphan	ስደተኛ	ፍርድ	ዘረጋ
	H0543		H3605	H0559	H0490	H3490	H1616	H4941	H5186

በመጻተኛ በድሀ አደገም በመበለቱም ላይ ፍርድን የሚያጣምም ርጉም ይሁን፤ ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ።

ו	כ	ו	ו	ו	ו	ו	ו	ו	20
-ያ-ሕዝብ	ሁሉ	-እና-ይላል	አባቱ	ክንፍ	ገለጠ	-ለ-ምክንያቱም	አባቱ	ሚስት	-ከ--ከ
	H3605	H0559	H0001	H3671	H1540		H0001	H0802	H7901

ו	ጋ
§	አሜን
	H0543

ከአባቱ ሚስት ጋር የሚተኛ የአባቱን ልብስ ገልጦአልና ርጉም ይሁን፤ ሕዝቡም ሁሉ አሜን ይላሉ።

21	אָרױַר צײַט	שװַב -אַפ-אַפ	עם -ה--ה	כָּל טא	בְּהַמָּה -אַפ-נ-אַנלִי	אַמֶּר -אַפ-עֶלֶא	כָּל טא	עֵץ -אַפ-אַפ-אַפ	אַמֶּר :אַמֶּר אַמֶּר	21
	H0779	H7901		H3605	H0929	H0559	H3605		H0543	

העצמות האלו הן צורתם של המילים האלה:

22	אָרױַר צײַט	שװַב -אַפ-אַפ	עם -ה--ה	אַחֵת אַח	בֵּת בֵּת	אָבִי אָבִי	אָבִי אָבִי	אָבִי אָבִי	עֵץ -אַפ-אַפ	22
	H0779	H7901		H0269	H1323	H0001	H0001	H0517	H3605	

ס
§
:אַמֶּר
אַמֶּר
[H0543](#)

האבות של המילים האלה הם:

23	אָרױַר צײַט	שװַב -אַפ-אַפ	עם -ה--ה	חֲתָנָה חֲתָנָה	אַמֶּר -אַפ-עֶלֶא	כָּל טא	עֵץ -אַפ-אַפ-אַפ	אַמֶּר :אַמֶּר אַמֶּר	23
	H0779	H7901		H0559	H3605		H0543		

המילים האלה הן צורתם של המילים האלה:

24	אָרױַר צײַט	מִכָּה מִכָּה	רַעְהוּ רַעְהוּ	בִּסְתֵּר in-secret	אַמֶּר -אַפ-עֶלֶא	כָּל טא	עֵץ -אַפ-אַפ-אַפ	אַמֶּר :אַמֶּר אַמֶּר	24
	H0779	H5221	H7453		H0559	H3605		H0543	

המילים האלה הן צורתם של המילים האלה:

25	אָרױַר צײַט	לִקְחָה לִקְחָה	שֶׁחַד שֶׁחַד	לְהַכּוֹת -אַפ-אַפ-אַפ	נֶפֶשׁ נֶפֶשׁ	דָּם דָּם	נָקָה נָקָה	אַמֶּר -אַפ-עֶלֶא	עֵץ -אַפ-אַפ-אַפ	אַמֶּר :אַמֶּר אַמֶּר	25
	H0779	H3947	H7810	H5221	H5315	H1818	H3605	H0559	H0543		

המילים האלה הן צורתם של המילים האלה:

26	אָרױַר צײַט	אַשֶׁר אַשֶׁר	לֹא לֹא	יָקִים -אַפ-אַפ-אַפ	אַתָּה (אַתָּה)	דְּבָרִי דְּבָרִי	תְּתוֹרָה תְּתוֹרָה	תְּתוֹרָה תְּתוֹרָה	לְעֵשׂוֹן לְעֵשׂוֹן	אוֹתָם אוֹתָם	אַמֶּר -אַפ-עֶלֶא	כָּל טא	26
	H0779		H3808		H0853	H1697	H8451	H2063	H0853	H0559	H3605		

פ
§
:אַמֶּר
אַמֶּר
עֵץ
-אַפ-אַפ-אַפ
[H0543](#)

המילים האלה הן צורתם של המילים האלה: